


ማንም ሰው የራሳቸውን ፍሳሽ ቆሻሻ እንዲመለስባቸው አይፈልጉም።

ቧንቧዎን እንዳይደፍኑ የምግብ ዘይት፣ ስብ እና ቅባቶችን ከመተላለፊያው ያርቁ!



ይህን ያውቁ ኖሯል?

ሙቅ ውሃ፣ ኮምጣጤ ወይም ሳሙና ወደ ፍሳሽ ማስወጋጃው ማፍሰስ መደፈንን አይቀንስም።

የረጋ ወተት እየተከባለለ ቧንቧዎችን ይደፍናል። የረጋ ወይም ማንኛውንም ዓይነት ወተት ወደ ብስባሽ ማጠራቀሚያ ማዳበሪያ ውስጥ ያፍስሱ።


ከተጠራጠሩ፤ ፍቀው ያውጡት!

የምግብ ዘይት እና ቅባት በቧንቧዎ ውስጥ በመከማቸት መደፈንን ያስከትላሉ። የፍሳሽ ማስወገጃዎን ከመጠቀም ይልቅ ደህነነቱ በተጠበቀ መንገድ ለማስወገድ የሚከተሉትን ደረጃዎች ይከተሉ።




ደረጃ 1: ዘይቱ ወይም ቅባቱ እንዲቀዘቅዝ ማድረግ

ከማስወገድዎ በፊት፤ ዘይት ወይም ቅባት እንዲቀዘቅዝ ያድርጉ።



ደረጃ 2: በማብሰያ እቃ ውስጥ ያለውን ቅባት መፋቅ ወይም ማጽዳት

ዘይቶችና ቅባቶች ወደ ጠጣር ወይም ፈሳሽነት መቀየር ይችላሉ። አነስተኛ መጠን ያለው ከሆነ በሶፍት በመፋቅ ወይም በመጥረግ ወደ ብስባሽ ማዳበሪያ ሊጣል ይችላል።



ትልቅ መጠን ያለው ከሆነ፤ ዘይቱን በሚታሸግ ኮንቴይነር ውስጥ (እንደ ወተት ካርቶን ወይም ጃር) ያፍስሱት እና እና በቆሻሻ መጣያ ውስጥ ያስቀምጡት።



የውሃ መተላልፊያ መንገዶችን ንፅህናን በመጠበቅ እናመሰግናለን!